



የጣፋጭ ለስላሳ መጠጥ ቀረጥ ምን ማለት ነው?

ከጃንዋሪ 1, 2018፣ ጀምሮ፣ በ ስያትል ውስጥ በሚሰራጩ

የስኳር - ጣፋጭነት ያላቸው የለስላሳ መጠጥ ምርቶች ግብር ይከፈልባቸዋል።

የጣፋጭ ለስላሳ መጠጥ ቀረጥ በደንበኞች ላይ በቀጥታ የሚጨመር የሽያጭ ግብር

ክፍያ አይደለም። ይልቁንም፣ ይህ ቀረጥ አከፋፋዮች በSeattle (ስያትል) ከተማ

ውስጥ በሚያከፋፍሉት በስኳር የተሰሩ- ጣፋጭነት ያላቸው ምርቶቻቸው ላይ ግብር

እንዲከፍሉ ያደርጋል። የግብርም መጠን በአንድ ounce 1.75 ሳንቲም ነው።

ደንበኞች የስኳር-ጣፋጭነት ባላቸው መጠጦች ላይ ዋጋው መጨመሩን ሊያይ ወይም

ላያዩ ይችላሉ። እንደ ግብር ከፋይ፣ አከፋፋዮች የተጨመረውን የለስላሳ

መጠጥ ቀረጥን ወደ ችርቻሮ ሻጮች ላይ መጨመር ለመጨመር

ይችላሉ። እንዲዚሁም፣ ችርቻሮ ሻጮች ዋጋውን በደንበኞች ላይ

መጨመር ወይም አለመጨመር ይችላሉ።



ስያትል ይህን ቀረጥ ለምን አጸደቀች?

የተደረገው ጥናት የስኳር መጠጦች የስኳር በሽታ 2 ወደሚባለው እንደሚያመራ፣ የልብ

ህመም እና የልብ ድካም፣ የክብደት መጨመር እና የጥርስ መበስበስን ሊያስከትሉ

እንደሚችሉ አመልክቷል። የስኳር መጠጦችን ቀረጥ ማስከፈል ሽያጫቸውን እና

ፍጆታቸውን ይቀንሳል። ጤናማ የሆነ ምግብ የሚገኝበትን ዕድል ለመርዳት እና ነጭ

ያልሆኑ ማኅበረሰቦችን የሚገጥሟቸውን የትምህርት አለመመጣጠንን ለመቀነስ ታልሞ

የተነሱን መርጋታቸውን በገንዘብ ለመደገፍ ከስኳር የተሰሩ- ጣፋጭነት ካላቸው ሽያጭ

የሚገኘው ግብር የገቢ መጠንን ከፍ ያደርጋል።

ጣፋጭነት ያለው የለስላሳ መጠጥ ግብር ከሚከተሉት ውስጥ አንዱንም አያካትትም።

የተመጣጠነ መጠጦች፣ በጠርሙስ የታሸግ ውኃ፣ 100% ጭማቅ፣ ወተት (የአኩሪ

አተር፣ የሩዝ፣ የለውዝ፣ የአሻሎን አካቶ)፣ ለመድኃኒትነት የሚውሉ የለስላሳ መጠጦች፣

የሕጻን ወይም የልጅ የዱቀት ወተት፣ እና የአልኮል መጠጦችን አያካትትም።

ግብር የሚከፈልባቸው ለስላሳ መጠጦች

መደበኛ ለስላሳ

የኃይል እና የስፖርት መጠጦች

የፍራፍሬ መጠጦች

ጣፋጭነት ያላቸው ውኃዎች


በጣፋጭ ነገሩ የተሰሩ ቡና እና ሻይ

ጣፋጭ መጠጥ እና ጣፋጭ የሆኑ ጠጣር ነገሮች ቡና ቤት፣ በምግብ ቤቶች፣ እና በፍጥነት በሚዘጋጁ ምግቦች ውስጥ የሚጨመሩ



ከዚህ የሚገኘው ግብር እንዴት ጥቅም ላይ ይውላል?

ከዚህ ግብር የሚገኘው ገንዘብ የተመጣጠን ምግብን ለማቅረብ፣ ምግብን በቀላል ዋጋ ለመግዛት ለማስቻል፣ ለልጅነት ጊዜ ትምህርት፣ እና ለትምህርት መርጋግብሮች ድጋፍ ይውላል። ከተማው በ2018 ውስጥ ከቀረጡ \$14.8 ሚሊዮን ለመስጠት አስፈላጊ። ገቢው በሚከተሉት መንደራዊ ይደለደላል፡



ምድብ	2018 ኢንሽስትመንት
ጤናማ ምግብ ለጤናማ እና ዋጋው አነስተኛ ለሆነ ምግብ እድል ማስፋት፣ የምግብ ደኅንነት ልዩነት ለማጥበብ፣ እና ጤናማ የተመጣጠነ የምግብ አማራጭን ለመስጠት።	\$3.8 ሚሊዮን
የልጅነት ትምህርት ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ እስከ አምስት ዓመት ዕድሜ ያላቸው እና ቤተሰቦቻቸውን አገልግሎት እንዲያገኙ ማስፋት፣ በማህበራዊ፣ በዕድገት እና በትምህርት ዝግጁነት እና ትምህርት ላይ አለመመጣጠንን ይቀንሳል።	\$3.25 ሚሊዮን
ትምህርት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ወደ ኮሌጅ፣ 13th Year (የ13ኛውን የዓመት) መርጋግብር በ ሲያትል ኮሌጆችን፣ የከረምት ትምህርት፣ እና ለወጣቶች የምክር እና ከትትል መርጋግብር በማዘጋጀት፣ ጥቁር ወንዶችን ያግዛል።	\$2.57 ሚሊዮን
ለማህበረሰብ አማካሪ ቦርድ አስተያየቶች የተተው ነው የማህበረሰብ አማካሪ ቦርድ ለካንቲባው እና ለከተማው መማክርት ይህ ገንዘብ እንዴት ወጪ መደረግ እንዳለበት አስተያየቶችን ይሰጣል።	\$2.77 ሚሊዮን
ግምገማ ም የለስላሳ መጠጥ ቀረጥ በምጣኔ ሀብቱ እና በጤና ባሕርያቶች ላይ የሚያመጣውን ተጽእኖዎችን ቀጣይ ግምገማን ለማድረግ ይረዳል።	\$520,000
የአስተዳደር እና ሌሎች ወጪዎች ገንዘቡ የለስላሳ መጠጥ ቀረጥን ተግባራዊ ለማድረግ የሚወጣ ወጪን፣ በቀረጡ ተጽእኖ ውስጥ የሚወድቁትን ሠርተኞች የሥራ ሥልጠና ለመስጠት፣ እና ለማህበረሰብ የአማካሪ ቦርድ ሠራተኛው ድጋፍ ሰጪ እንዲሆን መርዳትን ያካትታል። ይህ መጠን አንድ ጊዜ የቀረጥ አስባሰቡን ሲስተም ለማስቀመጥ የሚያስፈልገው ወጪ \$1.2 ሚሊዮን ይሆናል።	\$1.91 ሚሊዮን

የተከለሰው በ 3/28/2018